

Ե. Ա. Հ. Ա. Հ. Ա. Հ.
29th Year — No. 15



አዲስ አበባ መጋቢት ፬ች ፭፻፭፯ ፩. ፩.
Addis Ababa, 6th April, 1970

የኢትዮጵያ ሪፐብሊክ ቤት የመጀመሪያ ቤት

ነገራት ገዢ

NEGARIT GAZETA

ፍትህው. ፲፭፯
የ፳፭፯ ዓ.ም. ፲፭፯
፲፭፯ ዓ.ም. ፲፭፯
፲፭፯ ዓ.ም. ፲፭፯
፲፭፯ ዓ.ም. ፲፭፯
፲፭፯ ዓ.ም. ፲፭፯

በኢትዮጵያ : የንግድ : ማኅበር : መጋቢት :
በኢትዮጵያ : የንግድ : ተወካይ : የቅርቡ :

የኢትዮጵያ : የንግድ : ማኅበር : መጋቢት :
የኢትዮጵያ : የንግድ : ተወካይ : የቅርቡ :

፲፭፯ ዓ.ም.

፲፭፯ ዓ.ም.

ኢትዮጵያ የንግድ/ቤተክ/፩. ፩.

የሥር የሚመለከት አዋጅ ፳፭፯ ዓ.ም.

CONTENTS

1970

Proclamation No. 274 of 1970

Meat Inspection Proclamation Page 56

ኢትዮጵያ የንግድ/ቤተክ/፩. ፩.

በኢትዮጵያ የሚመለከት አዋጅ

የጥቅምት የሚመለከት አዋጅ

የጥቅምት የሚመለከት አዋጅ

እኛ ከቅርቡ የሚመለከት የጥቅምት የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ

የጥቅምት የሚመለከት አዋጅ

የጥቅምት የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ

የጥቅምት የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ

የጥቅምት የሚመለከት አዋጅ የሚመለከት አዋጅ

PROCLAMATION NO. 274 OF 1970

MEAT INSPECTION PROCLAMATION

CONQUERING LION OF THE TRIBE OF JUDAH
HAILE SELASSIE I

ELECT OF GOD, EMPEROR OF ETHIOPIA

WHEREAS, Ethiopia's extensive livestock resources constitute a valuable source of food, and an important asset for the overall economic growth of the nation and;

WHEREAS, the proper utilization and development of said livestock resources requires the establishment of a national authorized system of meat inspection, in order to ensure the production in Ethiopia and the disposition in foreign and domestic markets of meat and meat products, which are sound, wholesome and otherwise of a quality totally fit for human consumption, and thus protect both foreign and domestic consumers;

NOW, THEREFORE, in accordance with Articles 34 and 88 of Our Revised Constitution, We approve the resolution of Our Senate and Chamber of Deputies and We hereby Proclaim as follows:

- This Proclamation may be cited as the "Meat Inspection Proclamation, 1970."
- Any legislation, proclamation or regulation previously in force concerning the inspection of meat and meat products, is hereby repealed and replaced by this Proclamation.
- Definitions*

In this Proclamation unless the context otherwise requires,

(I) "Minister" shall mean the Minister of Agriculture;

Ե/ «ՔՇՀՀ (ԽԵԿՈ)» ՄԱԼԻ ՔՊԴՀՐԹՎ-ԾՈ ԽՀՅ ԱՆՁ ԱՆ-Ա-ԿՈ
ՔԸՆՔԱԾ ԱՌԱ. ԹՊԴԱՆԴ. ՔԸՆՔ-Ը ՔԸՆՔԱՆԴԵՐ
ՔՄԸ ԾՖԴ ԸՆԴԸ ԸՆԴՀՐԹՎ-ԾՈ ԽԴԱ Կ-Ը. ս

፩ «ተረፈ ሙኑ» ማለት ከደም፣ ካልተገኘት እናው የሚገኘ
ወጪዎች ተሸጋ ነው፣ ይህን ስለመ መርመሪያ ተንድሮ ሲከተማ
በግዢር ወጪ ሙኑና የሚገኘ ጥቅምቶች ይታወች ነው።

«Անոն» ոյլեր մեջ դաշտ է կազմ և հարուց ի գործ պատ
ճառ սպառ բնակչութեան ամեց առաջնական աղքա-
թական մաս ուղղված է մասնաւոր համար բարեկա-
ման առաջնական աղքական աղքական աղքական աղքա-

၃၂ မြန်မာ အမျိုးသမီးမှာ ရောင်ရွက်လောက ဖူးများ
မြတ်စွာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သည်။

ይ/ የየነገር መ-ቤት በዚያምኑው ማስታት ለሚገኘ የሚጠውን
ፍትሬ እነዚያና ወደወ-ቤት የሚልበትና ክውጥው ወደ እት-
የካና የሚያሳይ ተረምኑና ድርጅቶች ማስታት፣ የወ-

ՀԱՅ ՊԼԱՆԻՑ ԽՄԱՐԻ Է

Ա ԽՈՅ ԱԽԾ ԱԽՆՎՀ Ց ՅՈՒ ՓՄԵ (հ) Ա-ԾԱԿԱ-
ՄԻԴԱ ԽՄԱՐԻ ԳԵՎԱՆ ՄՀՀԱՆ-Ա-ԾԱԾ ԱՄԵՐԵ
Ց ԱՄՄԱՆԻ-Ց ՎՀԹՐ-Ց ԷՀԵ-Ց ԱՄ ԽՄԱՐՎ
ՏԱՄ ԱՍՄԵ-Ց ԽՄԱՐԻ ԽԱՄ. :

(ii) ወደ አጥቃቻም እናዚሁም የታሰበትን ካልተቀብረ
የከተማ የታረጋግጧ (ከርክክለት) መጠገኘ መጠገኘ
የሁጻ መጠገኘ መመርመሪር ወይም ካሳቅመጠበት-
አገር እናዚሁ አባላት ባለው ባለሁላላነን እናዚመረ
መሩ ማሻረጣኑ ማረጋገጫ ጽሁፍ እንቅጽ ሆ (ሀ) በወጣው-
ደንብ መመረቻ አጥቃዋል ይሆኝት ወደ አገር መሰተ
እናዚሱበት መከተልበት :

(၁၁) ဟန်ဆောင်ရွက် ပုဂ္ဂန် လူမှာ အပေါ် စွဲတိုင်းမြေ ဖို့ပို့စွဲ
အလေးစွဲဖြစ်သော ရွှေချောက်တို့ ဘုရားရှင် ဒါ ရှိခိုင်-
ရှိခဲ့ရေး (ပြည်ထဲမြေ) သွေးနှင့် စွဲတိုင်းမြေကို လုပ်ကြ-
ပါ။ မြန်မာ စွဲတိုင်းမြေ သွေးနှင့် စွဲတိုင်းမြေ (စွဲတိုင်း
မြေရှိခဲ့ရေး ပေါ်ပေါ်)

(o) በዚህ ሰተላለ እና ወይም አነጻች ይረዳ መመ
ሪት የታረድ (ከርክበችን) ተረዳ ሆኖም የሚገኘ
የሁኔታው በሙሉ ስለው የሚገባበት በፌትህ የሚያስተካክለ
ይረዳ ለመወሰን ይገባል ማውጣትና የተመለከመ
በዚህ ሰተላለ መመሪያ በፌትህ የሚገኘውን ያረጋግጧል

- (3) "Carcass" shall mean all parts, including viscera, of any animal classified as livestock hereunder, susceptible of use as human food;
 - (4) "Carcass product" shall mean blood meal, meat meal, bone meal, tallow, hides and skins, hooves, horns, hair or other abattoir residues of animal carcasses;
 - (5) "Livestock" shall mean cattle, sheep, swine, goats, camel and any other animal which the Minister may in any particular case deem to be intended for commercial disposition as meat or meat products;
 - (6) "Poultry" shall mean birds which serve as sources of food;
 - (7) "Domestic Markets" shall mean abattoirs and establishments which deal with export from and import into Ethiopia of meat and meat products.

4. Authority of the Minister of Agriculture

- (1) As provided for in Article 5 hereof the Minister shall have power to control and regulate lawfully established abattoirs and establishments, in so far as is necessary to ensure the wholesomeness for foreign and domestic markets of carcasses, meat and meat products intended for human consumption, and the processing of carcasses, meat, carcass products and meat products derived therefrom.
 - (2) Without limiting the general powers set forth in Sub-article (1) of this Article 4, the Minister, in controlling and regulating the activities of the abattoirs and establishments referred to under Article 5 hereof, shall in particular have the power to:
 - (a) establish criteria for the classification of livestock, carcasses, meat and meat products, as fit for human consumption;
 - (b) inspect livestock, carcasses, meat, carcass products and meat products to determine whether the same satisfy the criteria as established, and certify, mark and label the same in accordance with such criteria;
 - (c) inspect or require the inspection by a competent authority in the country of origin, any livestock, carcasses and carcass products, or meat products intended for import into Ethiopia, and prohibit the import of any of the same which fail to satisfy the criteria established under Sub-article (2) (a) of this Article 4;
 - (d) prohibit the sale of, mark or order the disposal of livestock, carcass meat, carcass products and meat products which are certified following such inspection as unfit for human consumption;
 - (e) establish criteria for the classification of carcasses, meat, carcass products and meat products as fit for human consumption, according to the standards of any particular country or countries, and upon due inspection prohibit the export of carcasses, meat,

(፪) ለሰው ጽሑፍ የሚሆኑት ንብረቶች በሚገኘበት
መኖሪያ የሚከተሉ የታደሪስ (ከፍተማ) መጋቢት ተረጋግጧል
የሚገኘው የሚከተሉ ንብረቱ መኖሩ ለጠቅላላ የሚገኘው
ሁሉም የሚከተሉ የሚከተሉ ንብረቱ በሚገኘበት

(a) ለሰው መሆኑን የሚሆ኏ን ካብታችን በማረጋገጫ መረጃ
ከተማት የታረም (በርሃልና) ስምም በተረጋግጧል መሆኑ
ወደም ስዕስ ወጪታች ተማሪው ለይ የተመለከተው
ነጂዜች ጥንቃጠ዗በው ማረጋገጫ

(ii) අභ්‍යන්තර රුම්බුදු හිමිකාරී රුම්බුදු වෙශ්‍ය
හිමිකාරී රුම්බුදු (නොමැති) රුම්බුදු වෙශ්‍ය
රුම්බුදු වෙශ්‍ය ප්‍රතිස්ථා රුම්බුදු නොවුදු ඇතුළු
කොළඹ නොවුදු ප්‍රතිස්ථා රුම්බුදු වෙශ්‍ය වෙශ්‍ය නොවුදු
වු වැඩිලැබු වෙශ්‍ය ප්‍රතිස්ථා රුම්බුදු වෙශ්‍ය වෙශ්‍ය නොවුදු

(Պ) ԱԱԱ ՀՊԸ սատշի ԱԿՄԱՆԻ ՀՀԱՅԻ ա-նի
Յուլասկարի Պ. Պատմակի Առաջ Թիւհա
Յուլակասկարի ՀՀԱՅԻ պատմակի :

የፌ የመጀመሪያዎች ሥርዓት የሚጠበቅቸውን ነው
የችሁ ወደ መፈጸም የሚሰላለትኝ ካወደው ወደ አካላቶች
የሚሆነበት ተረጋግጧል ይረዳቸዋል በቻ የዚህ

Հայոց հիմք անձնական լուսավ առ Գլա. Ի՞շտած գործը բաղադրութ ընկայ արք առջեն պարզ է և առար այլ պահեն է քայլ բարձր :

այս հրապարակությունը առաջին անգամ է հայոց գործադրության մեջ բարեկարգ տեղ գտնելու համար օգնություն է տալիս առաջատար աշխատավորությունների համար:

ՀԵՂ ԸՆԴՀԱՅԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայոց Տէղու հիմնա ՍՈՒ տված

(f) establish and enforce standards of sanitation in establishments where the slaughtering of livestock intended for human consumption or the processing of carcasses, meat, carcass products or meat products derived therefrom is carried on;

(g) require the registration of any commercial enterprise engaged in the slaughter of livestock intended for human consumption or the processing of carcasses, meat, carcass products or meat products derived therefrom;

(h) require any commercial establishment dealing with the slaughter of livestock intended for human consumption or in the processing of carcasses, meat, carcass products and meat products derived therefrom to maintain such records as may be useful for the purposes of this Proclamation;

(i) designate the enterprises which shall be subject to all or any of the requirements imposed by regulations issued pursuant to this Proclamation.

5. This Proclamation applies to those abattoirs and establishments dealing with the export and import of meat and meat products from or into Ethiopia.

6. Powers of the Minister of Public Health Unaffected

Nothing herein contained in this Proclamation shall be deemed to limit or modify the powers vested in the Minister of Public Health under the Public Health Proclamation No. 91 of 1947, with respect to the surveillance of food stuffs intended for human consumption.

1. Regulations

The Minister shall issue Regulations only for the proper carrying out of the spirit of this Proclamation. Such Regulations shall only be applicable to abattoirs and establishments referred to under Article 5 hereof.

8. *Personal*

Whosoever violates the provisions of this Proclamation and Regulations issued hereunder shall be guilty of an offence and shall upon conviction be subject to the penalties provided in the Penal Code Proclamation of 1957.

2. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of its publication in the Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 6th day of April, 1970

TSAAFE TAEZAZ AKLILU HAUTE WOLD
Prime Minister and Minister of Pen